

I am really sick and tired of teaching Tigriyna to Iseyas Efewerqi

In this 21st century his dictatorial Government does not know Tigriyna verbs

In this 21st century, Iseyas and his government do not know **the infinitive form of a verb in Tigriyna** (e.g. to refuse to accept አበዩ ናብ ተቐብሎ). In addition to this, they don't realize that they are making mistakes in basic Tigriyna grammar rules.

What are Tigriyna basic grammar rules? There are hundreds of them but the basic ones refer to:

- a) sentence structure e.g.
 - ▶ Jesus wept in Eritrea last year when He saw secretly the condition in one of Eritrean prisons with the help of one undefined officer.
 - ▶ ኢየሱስ ነብዐ ኣብ ኣርትራ ዓሚ መእስ ንስሱ ርእ ብምስጢር እታ ትሕድርቲ ኣብ ሓደ ናይ ኣርትራዊ ሕብሲታት ምስ እቲ ሓገዝ ናይ ሓደ ዘይፍሉጥ መክከኝን.)
- b) Tigriyna parts of speech, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction...
 - E.g. Conjunctions are words such as and/አውን, but/ግን, so/ከምዙይ, ከምዚ, and if/እንተ, which are used to connect clauses/ክላውሳላ (clausole), sentences/ባህሊ, or words/ቃላት.
- c) Tigriyna articles (እቲ, እታ, ሓደ, ሓንቲ...)
- d) differentiation between masculine and feminine in Tigriyna nouns (እቲ ዓለም-እታ ምድሪ; ሓደ ድምጺ-ሓንቲ ድሀይ; ሓደ ዓድዲ - ሓንቲ ሀገር, እቲ/ሓደ ተማህሪ -እታ/ሓንቲ ተማህሪት)
- e) how to spell Tigriyna words correctly [e.g. ገበረ -ገበበረ, መበል-መበበል, ሓድዲስ-ሓድዳስ, ሕግጊ (-ሓግ-ገ-ገ-), ናውትቲ]
- f) Tigriyna verbs, nouns... singular and plural forms (e.g. እነ እበልዕ, ንሕና ንበልዕ; ሕዝቢ, ኣሕዛብ...)
- g) the four dots (::) that are used to cut Tigriyna sentence to required length is outdated or oldfashioned.

As we know government of Iseyas was once one of the opposition fronts. At that time it built its muscles with Tigriyna not accessible language, its own fabricated words or phrases (like ስነሓሳብ, ስነአምሮ, ስነጥበብ, ክልስሓሳብ, ተነጻሎ, ነገርነት, ዓርሞሸሽ, አሀዱ, ቅዋም, ትሕተቅዋም, ዝተፋነኑ, መትከል, ውዳዕ, ጸጥታ, መርገጺ...), and with abused Tigriyna peasant terms that have nothing to do with political terms as in the following.

What Tigriyna tongue teaches

ሕጺይ/ሕጺይቲ (ሓጸየ) means fiancé/fiancée
 ማእቶት (አተወ) means refuge
 ዋህዮ means small leather bag
 መባእታ (ቦወአ) means beginning
 ንቕሓት (ነቕሐ) vigilance, watchfulness

And what warlords added

+ candidate
 + production
 + cell
 + elementary
 + consciousness

And many words that were once common in Tigriyna fall out of use. E.g.

ሀይየደ to notify
 ሀገግጎ to dry up
 ለፈፈ to notify...
 ሐረመ to prohibit
 ሐረጻ interest
 ሐበለ to corrupt
 ሐግግግ to decree
 ሐገግግደ worker in the mines
 ሕልቂ dozen
 ሕመትመት affinity

መትረበ to plant
 መድደበ to delimit
 ማዕተብ blue silk cord
 ምድሪ ጠፊ state-owned land
 ስጋኻ secure as you exist
 ረቀካ to indicate **your** witnesses
 ሰልሐ to be ready
 ሳዕራብላዕ grazing rights
 ቀምበር characteristic signs
 ባህሊ (ባህሊ, ባሊ) proposition, **thesis**, judgment

After front success and establishment of new dictatorial government, the teaching and learning fabricated, abused... words in mass came. Like this they imposed their doctrines on country, society, community, institution, family and individual based on mistaken words. In **such situation** the people had one chance to learn the bosses' language. Because of this the traditional communication channels took no time to be forced out of their usual positions. As we know these old systems were not able to construct basic grammar rules for sentence structure. But they were heading towards an exit that we don't see it today.

But in such condition it doesn't mean that there is no opposition in any form. For myself I was told to put in my pocket my hard work that wants to see reformed Tigrinya. This is not breaking news because we know that the Abyssinian boss is by nature not instigator but resister of change.

We are talking of Eritrean regime not aware of nature of Tigriyana grammar. But we must tell the truth. It is not only the Eritrean regime that produces poor sentence in Eritrea. All Eritreans, those with and against him, speak and write of a state devoid of grammar because, as we have said above, we are not taught grammar. For example:

Definition of a Preposition – Prepositions/*Preposizioni* ፕረፖዥዥዥኒ (አቐምመጠ/አንበረ ቅድሚያ ናይ) are words that introduce in formation to the reader. Here are some examples of commonly-used Tigriyana prepositions.

about ዳርጋ, አስታት, አጋ	for ምእንቲ	to ናብ
above ልዕሊ	from ካብ	towards ናብ ምርሐት
after ድካር	in ኣብ	under ትሕቲ
against አንጻር/ኮንትሮ	on ልዕሊ	until ከሳዕ ናብ
along ነዊሕ	opposite ተጻይ, ናይ ገምበር	with ምስ
behind ድሕሪት	out ግዳም, ወጻኢ, ደግገ, ፍዎሪ	within ውሽጢ
below ትሕቲ	outside ግዳም ካብ	without ብዘይ, ብዘይካ
except ብዘይ, ትርፎ	till ከሳብ/ዕ, ስጋዕ	

But it is undeniable fact that during the Eritrean dictatorship producing poor sentence rose to an unprecedented level just like the number of Eritrean refugees, prisoners...



Dear reader, as you see we are with Haddas Eritrea newspaper of the Eritrean dictator. Of this we will focus only on the incomprehensible **headline** ("ንፍትሐዊት...") of the first article by taking joint action on correcting the grammatical errors. The aim is to prove that headlines of the newspaper make no sense not to mention its sentences.

► Almost for half century the dictator's speech always begins with: 'ዝኸበርኩንን ዝኸበርኩምን'

Instead of: 'ፍቱዋት ኣርትራውያን dear Eritreans ወይ *cari Eritrei*'.

▶ Also his newspaper doesn't know how to spell correctly its name let alone any Tigriyna words...

For example the word ሓዳስ is in correct. The correct spelling is ሐድ-ዳስ (ሐድደስ) ...

- ሐንቲ ሐድዳስ መምህር, a new female teacher and
- ሐደ ሐድዲስ መምህር a new male teacher

▶ And also the headlines make no sense not to mention the rest. Let us take a look at the headline of the first article of the newspaper. It is about Eritrean participation in UN.

[“ንፍት-ሐዊት ዓለም: ትርጉም ዘለዎ ኣህጉራዊ ጻዕሪ የድሊ” ኣቶ የማነ ገበርኣብ]

Spelling... check:

- ▶ ንፍት-ሐዊት?
- ▶ the word ዓለም is not female but male. the world እቲ ዓለም
- ▶ that has ዝ ኣልለዎ not ዘለዎ
- ▶ ኣድሊይ (ኣድለየ -ደለየ-) not የድሊ.
- ▶ ኣህጉራዊ?
- ▶ Mister (*abbreviation* Mr) ኣይቶ ወይ ኣይተ not ኣቶ
- ▶ What does the word ትርጉም mean? Here is the answer.

Verb	Part participle	Noun
to translate	translated	interpreter
ተርጉመ	ትርጉም	አስተርጓሚ

e.g. a) I have to translate a passage from Italian into Tigriyna

እነ ይግብብኣኒ ተርጉመ ሐደ ቍርራጽ ካብ ኢጣልያኖ ናብ እቲ ትግርይና

b) Tigriyna book was translated into Amharic

ሐደ ትግርይና መጽሐፍ ነበረ ትርጉም ናብ እቲ አምሕርይና

So, what is an infinitive form of a verb?

- a) The infinitive is the base form of a verb (e.g. **be ነበረ**)
- b) It is the version of the **verb** which will appear in the dictionary (see Tigriyna-Italian-English Modern Dictionary by Eyob Ghebreziabhier Bein in general but the below 130 list of verbs in particular. Here verbs to accept, defend, demand, plant and secure need special look. And we must not forget that Tigriyna infinitive form of a verb appears for the second time as **the singular masculine past tense form**. see the example **verb be ነበረ**
- c) It is usually (እዩ ናይ ልሙድ) preceded (ቅድዳም) by to (e.g., to run ጉየየ, to dance ሳዕሰዕ, to think ሐሰበ). But Tigriyna **infinitive forms of verbs are** not preceded by any sign.
- d) Note: The word *to* is not a preposition. It is often called the *sign of the infinitive*.
- e) Most infinitives are preceded by *to*, but after certain verbs, the *to* is dropped. The most obvious example is when an infinitive follows *can* እነ እክልል, ንስሰኻ ..., *could* እነ ምክኣልኩ..., *may* እነ እክልል, *might* እነ ምክኣልኩ ..., *must* እነ ይግብብኣኒ, ..., *shall* እነ ይግብብኣኒ, ..., *should*, *will* ድላላይ/ፍቓድ, or *would* (i.e., a modal verb ሐንቲ ሞዳል ቮርብ). For example: You can take the book ንስሰኻ/ንስሰኻ ትክኣል/ትክኣል ወሰደ እቲ መጽሐፍ. We must not be lazy ንስና ኣይ-ይግብብኣናን ነበረ ሀክካዮት.
- f) ...

E.g. **The verb to be ነበረ**

The verb to *be* has more forms than any other verb. It has a simple form, an -ing participle form, a past participle form, a first person singular present tense form, a third person present tense (-s) form, a plural present tense form, a singular past tense form, and a plural past tense form:

- **the infinitive verb or basic or simple or 'to' plus a verb form:** to **be** ነበረ. E.g. to be or not to be ነበረ ወይ አይነበረ?
 - **the -ing participle form:** **being** ነበረ //human being ሰብአዊ ነበረ; They were playing at being cowboys. ንስሳቶም ነበሩ ይጻወቱ ናብ ነበረ ካውቦይስ
 - **the past participle:** **been** ንቡር
 - **the first person singular present tense form:** **am** እየ
 - **the third person present tense (-s) form:** **is** (masculine)እዩ, (female) ኢያ
 - **the plural present tense form:** **are** ንሕና ኢና, ንስልኻትኩም እኹም, ንስላኻትኩን ኢኹን, ንስላቶም እዮም, ንስላተን ኢዮን
 - **the singular past tense form:** **was** እነ ነበረ/ነበርኩ, ንስልኻ ነበርካ/ነበርካ, ንስልኼ ነበርኪ/ነበርኪ, ንስላ ነበሩ/ነበረ, ንስላ ነበራ/ነበረት
 - **the plural past tense form:** **were** ንሕና ነበርና/ነበርና, ንስልኻትኩም ነበርኩም/ነበርኩም ...

A BIG PICTURE OF INFINITIVE FORMS OF VERBS

ሐደ ዓቢይ ሰእሊ ናይ ኢንፎኒቲቭ ማልካዎት ናይ ቨርቢ

No.	The infinitive form of a verb	Nouns አሰማት	Adjectives	•verb past participle form ቨርቢ ዘፈር/ዓምቢ ሕሉፍ አግጣብራ (ገበረ)/ ፓርቲሺፓል •adverb አድቨርቢ
1	to accept ተቐብበለ to refuse to accept አበየ ናብ ተቐብበለ	acceptance አቅቀባብላ	acceptable ተቐብባሊ	accepted ቅብቡል
2	to achieve ረኸበ/ ተኸናወነ • he/she achieved his/her ambition to become a journalist ንስሱ/ንስሳ ረኸበ/ት ወይ አከናወነ/ት እቲ/ታ ናቱ/ታ አምቢዘዮነ/ ድልዩ ት ናብ ኮነ ሐደ/ሐንቲ ግዮርናሊስታ	achievement ዐወት, ፍሬ/ ሪሱልታዮ	achievable ተኸናወኒ	achieved ርኸብ, ክንውውን achieved success ርኸብ/ክንውውን ዐወት
3	to act ገበረ•to act for the best ገበረ ምእንቲ እቲ ይሐይሽ/ ብሉጽ	action ግብሪ, አክትዮን// ሐንቲ ጽብብቕቲ ግብሪ a good action	active አክቲቭ/አትቲቭ	acted ግብር •acted like ግብር ከም
4	to activate አትቲቫረ <i>attivare</i> , to make active, to put in action, in activity.	activity አትቲቫራ <i>attività</i> activeness አክቲቫነስ	active አክቲቭ <i>attivo</i> •አክቲቭ ቮልካኖ active volcano	activated አትቲቫዮ •አትቲቫዮ አልላርመ activated alarm
5	to adapt አስሰማምዐ, አዳትታረ/ <i>adattare</i>	adaptation አዳትታመንዮ <i>adattamento</i> ምእዝውንና	adaptable አዳትታቢል <i>adattabile</i>	adapted አዳትታዮ <i>adattato</i>
6	to add ወስሰኸ, ደምመረ... • to add four to ten ወስሰኸ አርባዕተ ናብ ዓስሰርተ	addition አድዲዘዮነ, ፍቕዲ	additional ተወስሰኸ, ቀጽጽል	added ውስሰኸ/ደምመር/አድዲዘዮናዮ
7	to adjust አጸብበቐ, አምመሻሸወ, ሰርዐ, ቀጥዐ ...	adjustment አድጃስትመንት	adjustable	adjusted ጽብብቕ, ምሽሽው, ስሩዕ, ቅጠዕ ...

8	to admire ተደንገቅ/ ገረመ	admiration ድንናቅ, አርምሞ	admirable ድንቁ/ጉድ/ ግሩም	admired ድንኑቅ
9	to advise መኸረ/መዐደ / አግለለ/ዘትተየ •to ad- vise sb to do sth መ. መ.አ.ዘ. ሐድሐደ ናብ/ ናይ ገበረ ግዛዕ	advice ምኸሪ/ምዕድ/ዘትተ/ ግልሊ	advisable ተመክካሪ/ ተመዓዲ	advised ምኸር/ምዕድ/ዘትተይ/ግሉል
10	to amass አከከበ/ ኩምመረ	mass አብ ጂምላ, ዓቢይ ቀጽጽ/ገ/ፍቕዲ, ሐመድግዳም, ብዝሐት ...	massive ብርቱዕ, ሓይያል	ammased አከከብ, ከምመር
11	to amaze ተደንገቅ/ ገረመ	amazement ድምብርታ, ድንናቅ, አርምሞ ...	amazing አማዚንግ	amazed ድንኑቅ •to be amazed ነበረ ድንኑቅ
12	to amuse ዲቨርቲረ/ divertire	amusement አሙስመንት, ድህላሊ, ድሳኦ	amusing አሙሲንግ, ጥዑም	amused ዲቨርቲቶ
13	annoy አትከረ/አሰንኩረ	annoyance	annoying	annoyed ስንኩር/ትኸር // to be annoyed with sb ነበረ ስ/ት ምስ ሐድሐደ
14	to approach ቀረበ/ ተጋወር/ሰረበ	approach ቅርበት	approachable ተቅራቢ	approached ቅሩብ • She was approached by her teacher ንሰሳ ነበረት ቅርብቲ ብ አቲ ናታ መምህር
15	to attack አስሰረ, አትታክካረ attaccare, አጥበቅ (ጠበቅ), አንጠልጠሊ, ሰቕሊ, ገብበተ. • to at- tack sb's opinions አሰረ አተን ሐሳባት ናይ ሐድሐደ	attack አስረት, አትታክኮ • heart attack ልብብ. አስረት ወይ attacco cardiaco አስርት ልብብ.	attackable ተአስሳሪ, አትታክካቢ attac- cabile	attacked አሰር, አትታክካቶ // He was attacked by his own dog ንስሱ ነበአ አሰር ብ አቲ ናይ ባዕሉ ከልቢ.
16	to attract ሰሐበ	attraction ስሕበት	attractive ስሐቢ	attracted ስሐብ
17	to avoid አግለሰ, ገለሰ	avoidance	avoidable ተለጋሲ	avoided ግሉስ
18	to believe አመነ	belief ሃይማኖት	believable ተአምማኒ	believed አሙን
19	to blacken ጸልለመ/ ባዕኸኸ	blackness ጽልሚ, ጸልማት	black ጸልሊም, ተኸረር, ድሩይ ...	blackened ጽልሊም, ብዕኸኸ
20	to bleed ደመወ	blood ደም	bloody (ከልላሒ - ከልለሐ -)	bled ድሙው
21	to bore ላኸአብበለ, አትከረ; ነደለ, አንኩለ	boredom ላኸታ, ትኸረት	boring መትከሪ/ መላሕተዩ	bored ልኸቱይ • bored to death ልኸቱይ ናብ ሞት
22	to bother ላኸአብበለ, አትከረ;	botheration ቦትሀራዝዮን	bothering መትከሪ	bothered ቀጽርቡዕ, ምጡግ
23	to breathe አስተንፋስ (to inhale and exhale)	breath አስተንፋስ	breathing ምትንፋስ	breathed አስተንፋስ

24	to bury ቀበረ/ደበየ/ደብደበ	burial ቡርያል (መቕበር)	buried ቅቡር/ደቡይ	buried ቅቡር/ደቡይ
25	to care ፈዕረ/curare	care ፋዕራ/ኩራ	careful ጥንቁቅ	carefully አብ ፋዕራ, ብጥንቆቹ
26	to challenge ብድድህ, ዒማሕበለ, ተገድደረ	challenge ብድድህ/ዒማሕ	challenging ካልለንጊንግ	challenged ብድድህ
27	to chase ፈልላገ/ሰበበ	chase ፍልላገ	chasing ምፍልላግ	chased ፍልላግ/ሰቦብ
28	to cheer አሐግጉስ	cheerfulness ታሕዳስ	cheerful አልለግሮ/ሕግጉስ	cheerfully ብሕግጉስ
29	to choose መረጃ, ሐረየ, መልመለ, ቀብቀቢ,ለለየ	choice መልማል, ምልመላ, ብልጺ	chosen ምልመላ, ምሩጽ, ሕሩይ	chosen ምልመላ, ምሩጽ, ሕሩይ ...
30	to clear ደምሰሰ, አልቀቅ, አንናገፊ,...	clarity ጽርየት, ገሀድ	clear ጽሩይ, ግልጺ ...	cleared ልቆቹ, ...
31	to collect አክከበ, ዛለየ, ቀውውዑ, ሐመለ, ደብበረ ...	collection ኮልለዝዮን/ collezione, አኻኸበ, ቀውዒ, ውህላለ // collection of coins ኮልለዝዮን/ቀውዒ ናይ ኮንይስ	collective ኮልለት-ቲቮ <i>collettivo</i> , ደሳ. •col-lective ownership ኮልለት-ቲቮ/ ደሳ እጅጅታ	collected አክከብ, ዝሉይ, ቅውውዑ, ሕመል, ደብበር, ውህሉል, ...
32	to comfort አጽጻናንዐ/ ደብበሰ ...	comfort ጽንዓት, ደበስ	comfortable ተደብባሲ	comforted ደብበሰ
33	to complete ተመመ• the project should be completed within a year እቲ ፕሮጀክት ምተገብበአ ነበረ ትመም ውሸጢ ሐደ ዓመት	completion ትምመት, ኮምፕሊ-ታመንቶ <i>completamento</i>	complete ተማም, ኮም-ፕሊቶ <i>completo</i> , ምሉእ, <i>ኩልሉ</i> ...• in complete silence ኣብ ታማም ስቕታ.	completed ትመም completely ሐደአፉ, ደፍፍን, ኮምፕሊታመንተ <i>completamente</i>
34	to confuse ደብለቐ, ሐብለቐ, ደልሐቐ	confusion ደብልቐ/ደብለቐ, ዝርግርግ	confused ደብለቐ ...	confused ደብለቐ ...
35	to consider አስትውዐለ	consideration አስትውዕሎ	considerable ተስተውዒሊ •a considerable section of the county ሐንቲ ተስተው-ዒሊት (ወይ ሐንቲ ጽብብቕ ቲ) ወገን ናይ እቲ ዓድዲ	considered አስትውዕሊ. •all things considered ኩልሉ አስትውዕሊ
36	to consume ወድድኢ, ኮንሱማሪ/consumare •consumed by fire ወድድኢ/ኮንሱማቶ ብ ሐዊ	consumer ወድድኢ, ኮንሱማቶሪ, <i>consumato</i> . • consumer goods ወገናት/ዓይነታት ናይ ወድድኢ./ ኮንሱማቶሪ <i>generi di consumo</i> (goods bought and used by consumers, rather than by manufacturers for producing other goods)	consummation ወድድኢት, ኮንሱማዝዮን	consumed ወድድኢ, ኮንሱማቶ• to be consumed with desire, envy, thirst ነበረ ወድድኢ/ኮንሱማቶ ብ ሀረርታ, ቅንኢት, ጽምኢት
37	to continue ቀጽጸለ	continuity ቀጽጸልንነት	continuous ቀጽጸለ	continued ቅጽጽል •continued support ቅጽጽል ሱፕፖርቶ (ሐዝ) <i>supporto continuo</i>
38	to crawl ለመምበለ,	crawl ፍሕፕታ	crawler ተፈሐፕ	crawled ከደ ፍሕፕታታት

	ተፈራሽኞ, ፍሑሽበለ			
39	to create ፈጠረ	creation ፍጥረት• the creation of the world creature ፍጡር • a creature of the dictator ሐንቲ ፍጡር ናይ እቲ ዲትታቶሪ <i>una creatura del dittatore</i> .	creative ክረአቲቭ creativo	creatively ብፍጡር <i>creativamente</i>
40	credit መለሰ ተአምማኒ,	credit ክረዲት, እምነት	credibly ተአምማኒ credibile, ክረዲቢለ	
41	to cure ሐክከመ	cure ሐክከምንና	curable ተሐክካሚ	cured ሐክከም
42	to curse ረገመ	curse መርገም	cursed ርጉም	cursed ርጉም
43	to damage ደሐፊ, ገፍፀ, ገድድላ, ፀምመጸ ...	damage ድሕፊት, ጉድድት, ወጽዓ, ግፍዒ ...	damaged ድሐፍ, ግፋ-ዕ, ዕምመጽ ...	damaged ድሐፍ, ግፋ-ዕ, ዕምመጽ
44	to deafen አጽመመ, to become deaf = ጸመመ	deafness ጸምማመ	deaf ጸማም• She is a bit deaf ንስሳ ኢያ ሐደ ሐደት ጸማም	deafened ጸመም
45	to decide ወስነ	decision ውስነኔ	decisive ደሺሲቮ de-cisivo, መጨረሻ, መ-ጠርረስታ, መደምደምያ, ክፋሽያለ cruciale	decided ውስነን
46	to decorate ሸልለመ, ፈንጠዘ	decoration ሸልለማት,ጌጽ	decorative ዶኮራቲቭ <i>decorativo</i>	decorated ሸልለም, ፍንጡዝ
47	to defend ሐልላቕ, ጠበቕ	defence ሕልቆ, ጥብቅንነት .. Defence minister ሚኒስተ ናይ እታ ሕልቆ	defender ሐልላቕ, ጠበቕ	defended ሕልላቕ, ጥበቕ
48	to demand ጠይቆ, ለምመን, ሪ/ተወክከሰ ...	demand ጥይቆ, ወከሳ, ግድድንነት• demand and supply ጥይቆ እውን ወፈያ	demanding	demanded ጥይቆ, ልምመን, ውክኩስ ...
49	to derive ወረደ, ወጸ	derivation ደሪቫዥን <i>derivazione</i> , ውርደት, ምጽአት, ስር, ምንጨ, መፍጠር (ፈጠረ)	derivative ደሪቫቶ derivato, ውሩድ, ምጽአ,	derived ውሩድ, ውጽኢ, ደሪቫቶ• derived from ውሩድ/ምጽአ/ደሪቫቶ ካብ <i>derivato da</i>
50	to deserve ተገብብኦ• he deserves a rest. ንስሱ ይግብብኦ እቲ ዕረፍቲ		deserving ምግብባእ	deserved መሪታቶ <i>meritato</i> , ቅኑዕ, ትግብብኦ
51	to destroy አፍረሰ (ፈረሰ), አጥፍኦ (ጠፍኦ)	destruction ጥፍኦት ...	destructive	destroyed ፍሩስ•destroyed by ፍሩስ ብ
52	to develop ሰላዕበለ, ሰለውበለ	development ሰላዕታ, ደብሎፕመንት	developing ደብሎፕግ	developed ሰላዕብሁል, ደብሎፕፕ
53	to die መወተ •to die for መወተ ምእንቲ •to die out ጠፍኦ •to die was an art	death ሞት •death penalty ቅጽዓት ናይ ሞት •death toll ሞት ክስራን <i>bilancio delle vittime</i> (ሚዛን ናይ ሞት)	dead ምዉት •dead end ብዘይ ውጽኦት <i>senza uscita</i> •dead body ምዉት	died ምዉት •died in ምዉት ካብ እቲ

	መውተ አይነበረን ሐንቲ አርተ/ ብልሃት		ስጋ <i>corpo morto</i>	
54	to differ ደንጎዩ. አንውሐ (ነውሐ)	difference ዕዛዝ, ዲፍሬረንዳ• differences between ዕዛዛት/ ዲፍሬረንዳ መንገድ <i>differenze tra</i>	different ዲፍሬረንተ	differently
55	to disturb አትከረ (ተኸር), ዲስቱርባረ	disturbance ሁከት, ዲስቱርባረ, ተዓብ	disturbing	disturbed ዲስቱርባዩ, ትኸር
56	to dust ነገፈ.	dust ሐመድ በኸኸታ, ዶሮና ...	dusty ሐምማድ, ዶብቆቦቿ	dusted ንጉፍ
57	to educate አዲካረ, educare, •መሀረ	education አዲካዝዮን, ስነስርዓት, •ትምህርቲ	educative አዲካቲቮ educativo	educated አዲካቶ <i>educato</i> • educated people አዲካቶ/ምሁር ሕዝቢ
58	to elect መረጸ, ሾመ, አርአስ	election (vote መብጽዓ• poll• referendum• straw poll• ballot• show of hands) አለዝዮን <i>elezione</i>	elective አልለቲቮ <i>elettivo</i> • ሐደ አልለቲቮ ደምከራሲ. an elective democracy	elected ምሩጽ, ሸዩም, ርኡስ • elected officials, president ምሩጻት/ሸዩማት/ርኡሳት መኳንንቲ ምሩጽ/ሸዩም/ርኡስ ፕረሲደንተ
59	to empower አሰልጠነ (ሰልጠነ), አፍቀደ (ፈቅደ)	power ክእለት, ሓይሊ, ዓቕሚ, አኻእሎ, አውቶሪታ/ሰልጣን	powerful ክእሊ	powerfully ምስ ሓይሊ, ብርትዕ,
60	to empty ገልበጠ, ገምጠሊ, ደፍአ	emptiness ብምቶ <i>vuoto</i> , ፕራዩ/ሐ, ጓንጓ,	empty ብምቶ <i>vuoto</i> , ፕራዩ/ሐ, ጓንጓ,	emptied ግልበጡ, ግምጠላ ...
61	to encircle ከበበ	circle ከብቢ	circular ምእልላው እታ መልክዕ ናይ ሐደ ከብቢ	circularly ኡብ ከብቢ/ከብቢ አግገባብራ, ስርዓት, ዕልሊ ...
62	to encourage አድደራርዕ, አትብዕ, ኢን-ኮራግ-ግደረ, <i>incoraggiare</i>	courage ሐብቢ, ትብዓት, ኮራግዮ <i>coraggio</i>	courageous ተብባዕ, ቀብባጽ, ኮርራግዮሶ	courageously ብትብዕ
63	to end ወድድኤ, ጨረሰ, ጠርረሰ, አኸተተ, ዐረቢ, ባህሰሰ	end 1) መወዳእታ, መጠረሰታ. 2) አተንፍ, ዕልላም (<i>aim</i>)	ended ውድድኤ, ጭሩሰ, ፕርሩሰ, ዕሩሰ, ብህሰሰ	ended ውድድኤ, ጭሩሰ, ፕርሩሰ, ዕሩሰ, ብህሰሰ
64	to endanger አቐምመጠ አብ ድንገት	danger ድንገት	dangerous ድንገተይና	dangerously ዳንገሮውሰሊ
65	to enter አተወ, በወኤ, ህሩግበሊ	entry 1)እታው. 2) መእተዊ, አፍፌት, አፍደግገ.	enterable ተአትታዊ	entered አቱው, ብወኤ,
66	to envy ቀንኤ	envy ቅንኤ/ቅንኤት	envious ቀንኤ, ቀንኤ, ቀንኤተይና	enviously ምስ ቅንኤ
67	to evaporate በነነ, በሀመ	evaporation በነነታ	evaporating ምብናን	evaporated ብሀም, ብነን ወይ ብንናን
68	to expect ጸንሐ, ተጸብበዩ, ትልልጭበሊ	expectancy, expectation, ትጽቢት ወይ ትጽቢይት•Life Expectancy ትጽቢት ናይ እታ ሕይወት		expected ጽብብይ
69	to explain ተርጎመ,	explanation ትርጓሜ ወይ ትር-	explainable	explained ትርጉም. ግሉጽ. ትንጉር

	ገለጸ, ተናገረ	ጉም, ኢልሎ-ስትራ-ዝዮን illustration	ተተርጓሚ	ወይ ንጉር
70	to explore ዕይየን, ሰል-ለየ, አስፕሎራረ esplorare	exploration ዓይዮን, አስፕሎራ-ዝዮን	exploring ምዕይዮን	explored ዕይዮን, ሰልሎይ, አስፕሎራረድ
71	to fatten ሰብሐ, ሀጠረ, ወድደለ	fat ስብሐ.	fat ስብሐ, ሀጠር, ጮምማ fatty ዘፍጣጥ, ጓዕጓዕ	fattened ስብሐ, ሀጠር,
72	to feed መግገቢ, ቀልለበ	food ምግቢ, ቀልሎብ, ዕንጋሎ		fed ምግገብ, ቅልሎብ
73	to fire , shoot, let off ተክኩሰ, ተባረቾ	fire 1)ሐዊ. 2)ተኾሲ.	fired •ትክኩስ •ሰንቡት (አስሰናቦተ)	fired •ትክኩስ •ሰንቡት (አስሰናቦተ)
74	to fly •ነፈረ •ሀደመ	flight 1)ንፍረት. 2)ሀድመት	flying ናይ ንፍረት	flown ንፋር •flown away ንፋር ቬያ <i>volato via</i>
75	to force አሐይየለ (ሐይየለ), ቀስሰበ, ገድደደ.	force ሓይሊ, ቆር, ብርትዕ	forceful ሓይያል, ብርቱዕ	forcced ሕይዩል, ቅስሰብ, ግድዳድ forcefully ምስ ሓይሊ, ብርትዕ
76	to glorify ግሎሪፊካረ, አመስገነ, አኸበረ (ከበረ)	glory ግሎርያ, ምስጋና, ክብሪ	glorious ግሎርዮሶ, ምስጉን, ክቡር	gloriously ግሎርዮሳመንተ <i>gloriosamente</i>
77	to grow ዐበየ, ጎልበተ, ፈርዘኝ, ዐምመረ, ዘለግበለ, ሰላዕበለ, ሰስሰኒ. አግኛሐ ...	growth ግሮውዝ; ዕብየት, ሰላዕታ, ፕሮግረስሶ <i>progresso</i> , ፍርርያት	growing አብ ዕብየት, ሰሰን, ግሮውዝ, ጎልበት ...	grown ዕቡይ, ጎልበት, ሰስሰን, ፍርዘን, ...
78	to harm ገበረ ክፉእ ናብ, ገበረ በደል/ዓመጽ ናብ, ጎድኢ, ዐምመጸደሐፊ,	harm ክፉእ, ዓመጽ, ድሕፊት, ጎድኢት	harmful ጎዳኢ, ጠንቃም	harmed ግቡር ክፉእ harmfully አብ ጎዳኢ ስርዓት/ዕልሊ/ አግገባብራ
79	to hate ጸልኢ, ቀልለበ ጽልኢ ናብ	hatred ጽልኢ	hateful ተጸላኢ.	hated ጸሎእ hatefully ምስ ጽልኢ, ብጽሎእ
80	to heal ሐወየ, ደርሰሰ, አጥዐየ (ጠዐየ)	health ጥዕንና	healthy ጥዑይ	healed ሐወይ, ደርሰሰ healthily አብ ጥዑይ ስርዓት, ብጥዑይ
81	to hope ተስፋገበረ, ተስፈወ, ተአምመነ	hope ተስፋ, እምነት	hopeful ምሉእ ናይ ተስፋ	hoped ትስፋው, እምመን hopefully ምስ ጽብቡቕ ተስፋ
82	to identify ኢደንቲ-ፊካረ <i>identificare</i>	identification ኢደንቲፊካዝዮን <i>identificazione</i>	identified ኢደን-ቲፊካቶ <i>identificato</i>	identified ኢደንቲፊካቶ <i>identificato</i>
83	to identify	identity ኢደንቲታ <i>identità</i> , ትኸኸከልንነት	identifying ኢደንቲ-ፊካዝዮን <i>identificazione</i>	
84	to imitate ተኸትተለ	imitation ምኸትታል	imitator ተኸትታሊ.	imitated ክትቱል
85	to impress ኢም-ፕረ-ስስዮናሪ <i>impressionare</i> ተሰብበለ = •to be (get) upset •to be (get) frightened •to be (get) scared ...	impression ኢምፕረስስዮን <i>impressione</i> , ተሰብብሎ, ማሕተም, ግጭጭት •አነ ነበርኩ ትሕተ እታ ኢምፕረስስዮን ናይ ናቱ ዘረባ I was under the impression of his speech.	impressive ኢምፕረስሲቭ	impressed ኢምፕረስስዮናቶ <i>impressionato</i>

86	to include ኢንክሉድረ, <i>includere</i> , ተራቾቾ, ሐቕፊ, ገምገመ, ካልኮላሪ	inclusion ኢንክሉሲዮን inclusione	inclusive ኢንክሉሲቮ inclusivo	Included ኢንክሉሶ <i>incluso</i> : ምሉእ, ርቐቾ, ሕቅፍ, ግምገም, ካልኮላቶ inclusively ኢንክሉሲቫመንት inclusivamente
87	to indicate • ሐብበረ, ሐበለ, አፍአመ, አመልክተ, አምመተ • (መሰኸክር) ረቅኦሐ, ጸዕደ, ዘንነየ ...	indication ሐበሬታ, ምልክክት, ውሰኦት (አውሰኦ) ...	indicative ኢንዲካቲቮ <i>indicativo</i>	indicated ሐብበር, ፍኦም, እምመት, ርቅኦሕ. ጸዕድ • indicated above ሕ/ፍ/አ/ር/ጽ ልዕሊ.
88	to inform ኢንፎርማሪ <i>informare</i> , ነገረ, ገለጸ ...	information ኢንፎርማዥን <i>informazione</i> , ወረ, ባኦላ, ከበር, ረፖርት, ቃል, ምኽሪ ...	informative ኢንፎርማቲቮ <i>informativo</i>	informed ኢንፎርማቶ <i>informato</i> , ንጉር, ምዑድ, ምኽር ... • informed by ኢንፎርማቶ/ንጉር ብ
89	to inhabit ሐደረ, ሐየወ (<i>to live</i>), ኦክኮፓሪ/ግዝኦ/ሐዘ ...	Habitat ሃቢታት, (ቤት, እንዳ) • natural habitat ባሕርያዊ ሃቢታት	inhabitant አቢታንተ, <i>abitante</i> (ሓደርቲ) ተቐምመጢ	inhabited ሕዳር • inhabited by creatures ሕዳር ብ ፍጡራት
90	to injure አቅሳለ (ቁሰለ), ወግኦ, ፈግኦ ...	injury ቀሳሰሊ, ፍጋኦ/መፍጋኦቲ, መንታዕቲ	injurious ደሓፊ, ጉዳኢ, ጠንቃም	injured ቀሳሰሊ, ውጉኦ, ፍጉኦ • injured people ቀሳሰሊ/ፍ/ው ሕዝቢ
91	to inquire ጠይዩቾ, ለምመኒ, መርመረ, ሀሰውበለ ...	inquiry ኢንቀራ, ወኸሳ, መርመራ, (an act of asking for information)	inquiring ጠይዩቾ	inquired ጥይዩቾ • inquired about ጥይዩቾ ብዛዕባ
92	to instruct መሀረ, ዕልለመ	instruction ምህሮ ወይ ትምህርቲ, ኢስትሩዥን <i>istruzione</i> • always study the instructions supplied ወትሩ ተመሀረ አተን ውህባት ምህሮታት/ኢስትሩዥን/ <i>istruzioni</i>	instructive ኢስትሩቲቮ <i>istruttivo</i>	instructed ምህር, ዕልለም • instructed by ምህር/ዕልለም ብ instructed to ምህር/ዕልለም ናብ
93	to insult ጸረፊ, ዘነፊ, አቅቁናጸበ	insult ጸርፊ, ዘነፋ	insulting ተዛናፊ, መዋረዲ	insulted ጸሩፍ insultingly ብጸሩፍ
94	to intend ኢንተንደረ <i>intendere</i> , ሰምዐ	intention አተንና, ሸንናኔ, ኢደኦ, ሐብበ, ሐምት, ኢንተንዥን • ምስ እታ አተንና ናይ with the intention of,	intentional ኢንተንዥናለ <i>intenzionale</i> , ድሉይ	intentionally ናይ ሸንናኔ
95	to interest ሐረጸ, ኢንተረስሳሪ <i>interessare</i>	interest ሐረጸ, ኢንተረስት, <i>interesse</i> , ጠቓሚ, ፍሩትቶ/ፍሬ	interesting ኢንተረስሳንተ <i>interessante</i>	interested ኢንተረስሳቶ <i>interessato</i> , ሕሩጽ
96	to introduce አአተወ (አተወ), ነስዐ	introduction ኢንትሮዱዥን, <i>introduzione</i> , እትወት, ንስዐት, (ናይ ሐደ መጽሐፍ) መቐድም (ቀድደመ),	introductory ኢንትሮዱትቲቮ <i>introductivo</i> • introductory course in Russian ሐደ ኢን. ኮርሶ ኦብ ሩስያ an	introduced አቱው, ንሱዕ • various new taxes were introduced ቫርዮ <i>vario</i> / ፍሉያት ሐድደስቲ ግብሪታት ነበራ እቱዋት
97	to invent ኢንቨንታሪ <i>inventare</i> , አውጽአ (ወጸ), መሀዘ	invention ኢንቨንዥን, <i>invenzione</i> , ርክክቦት ወይ ርኽበት (ረኽበ), ምህዘ (<i>lie</i>)	inventive ኢንቨንቲቮ <i>inventivo</i>	invented ኢንቨንታቶ <i>inventato</i> ጽኑሰ, ህንጽ/ንድቕ/ፋብብሪካቶ, ሕሱብ

98	to irritate አቁጥዖ (ተ-ቁጥጥዖ). ኢርሪታሪ <i>irritare</i>	irritation ኢርሪታዝዮን, ቀጥጥዓ <i>irritazione</i>	irritating ኢርሪታንተ <i>irritante</i>	irritated ኢርሪታታ <i>irritata</i> • irritated skin ኢርሪታታ ቁርባት <i>pelle irritata</i> • irritated eyes ኢርሪታቲ አዲንቲ <i>occhi irritati</i>
99	to lead መርሐ, ወሰደ, ለክከመ, አድዳረተ, አምማዕለገ	leadership ለአደርሺፕ	leading አውራ, ዓይነተይና, ፕሪሞ, መጀም-መርያ, ፈላማይ, ፈርስት	led ምሩሕ, ውሱድ, ልክኩም, ... • We were led by a native man ንሕና ነበርና ምሩሕት/ውሱዳት/ልክኩማት ብ ሐደ ወድደባት ሰብ
100	to live ሐየወ	life ሕይወት • the origins of life እተን ሰራውር/ ምንጨታት/ መፈጠ-ራት ናይ እታ ሕይወት	lively ውዕዑይ, ሺሻሽ <i>vivace</i> , ምሉእ ናይ ሕይ-ወት እውን አነርግያ full of life and energy	lived ሕየው • I've lived in Rome all my life ኣነ አልሎኒ ሕየው ኣብ ሮማ ኩልላ እታ ናተይ ሕይወት
101	to live	life	alive ሕየው <i>vivo</i> • alive and well ሕየው እውን ጥዑይ	
102	to live	liveliness	living ሕየው, ሺሻሽ <i>vivente</i> • living things ሕየውያን/ሺሻሽ ነገራት	
103	to lose አጥፍአ (ጠፍአ), ወንደበ, ገይየደ	loss ክስራን (ክሰረ), ፐርዲታ <i>perdita</i>		lost ጥፋእ, ውንዳብ • Help! We're lost! ሐገዝ! ንሕና እና ጥፋአት
104	to madden ዐበደ, ተጸልለለ <i>impazzire</i>	madness ዕብዳን/ዕብድንና (the state of being mentally ill, especially severely)	mad ዕቡድ, ጽልሉል	madly ብዕቡድ, ብጽልሉል
105	to migrate ተጓዐዘ • Swallows migrate south in winter ለ'ኧ'ኹቶ ይጓዐዘ ደቡብ ኣብ ክረምቲ	migration ጉዕዞ, ሚግራዥዮን <i>migrazione</i>	migrating ሚግራቲንግ • migrating birds ተጓዐዘቲ አዕዋፍ	migrated ትጉዑዝ, ሚግራቶ <i>migrato</i>
106	to modernise ሞደር-ኒዝ-ዛረ <i>modernizzare</i>	modernity ሞደርኒታ <i>modernità</i>	modern ሞደርኖ <i>moderno</i> , መሰትታ, ፐርሰንተ, ናይ እቲ ፐርዮድ	
107	to moisten አርሀደ (ረደደ), ረስረሰ	moisture ራህዲ, ኡሚዲታ		moistened ርሀድ, ርስሩሰ
108	to monopolize ሞ-ኖ-ፖ-ሊዝ-ዛረ <i>monopolizzare</i>	monopolist/monopolizer ሞኖፖሊስታ <i>monopolista</i>	monopoly ሞኖፖልዮ <i>monopolio</i>	monopolized ሞኖፖሊዝዛቶ <i>monopolizzato</i>
109	to move ተወዝወዘ (ወዝወዘ), ተንቀሳቕሶ, ለውወጠ መቓምምጦ,	movement ሞቪመንት, ምንቅስቃስ, ምውዝዋዝ	movable ሞቢሊ, <i>mobile</i>	moved ውዝወዝ, ኣብ ሞቪመንቶ <i>in movimento</i> • moved to ግዑዝ ናብ

110	to narrow አጽብበ (ጸብብ), መረገ	narrowness ጽብብት	narrow ጽብብብ	narrowed ጽብብ
111	to nationalise ናዝዮናሊዝዛረ nazionalizzare •transfer (a major branch of industry or commerce) from private to state ownership or control.	nationality ናዝዮናሊታ nazio-nalità •the status of belonging to a particular nation. •they changed their nationality and became Lebanese <i>Synonyme:</i> citizenship •an ethnic group forming a part of one or more political nations. - all the main nationalities of Ethiopia <i>Synonyme:</i> ethnic group, ethnic minority, tribe, clan, race, nation	national ናዝዮናሊ nazionale • national anthem ናዝዮናሊ/ሀገራዊ ቅኔ	nationwide ምእንቲ ኩልላ እታ ናዝዮናሊ/ሀገር per tutta la nazione, ናዝዮናሊ/ሀገርገፍፊት
112	to observe ተወዝዘበ አስሰርቫረ <i>osservare</i>	observation ትዕዛብት, አስሰርቫዝዮኝ <i>osservazione</i> , ትርጓሜ/ኮምመንቶ <i>commento</i> , ተግሳጽ, ወቅሳ, መግናኔት	observatory አስሰርቫቶርዮ <i>osservatorio</i>	observed ዕዝዙብ, አስሰርቫቶ <i>osservato</i>
113	to own አጥረየ, ፖስሰደረ <i>possedere</i>	ownership እጅጂታ (ገዝብ, ጥሪት, ዋንነት)	own ናቱ, ናይርእሱ, ፕሮፕርዮ <i>proprio</i>	
114	to pardon መሐረ, አናሕሰየ, ይቅረበለ	pardon ምሕረት, ይቅረታ	pardonable ተማሕሪ	pardoned ምሐር
115	to permit አፍቀደ (ፈቅደ), አሰልጠነ (ሰልጠነ) • the law permits councils to monitor any factory emitting smoke እታ ሕግጊ ተሰልጥን/ትፈቅድ ምክሪታት ናብ ምኒቶራሪ ማንም ፋብሪካ ተውጽእ ትክኪ	permission ስልጣን, ፍቅድ, አውቶሪዝዝዮኝ <i>autorizzazione</i> , ፕረመሰሶ. ሊሸንዛ, ኑልላኦስታ <i>nullaosta</i> ,	permissible ተፈቃዲ, ለሺቶ, ከም ናብ እታ ሕግጊ	permitted ስልጡን, ፍቅድ • be permitted ነበረ ፍቅድ/ስልጡን
116	to persuade አረድድ አ(ረደአ), ደክክለ, ረትዐ/ ኮንቪሸንቶ •cause (someone) to do something through reasoning or argument. •it wasn't easy, but I persuaded him to do the right thing	persuasion ድክካለ, ርድዳእ	persuasive ተረድዳእ, ፕርሰዋሲቮ <i>persuasivo</i> , ኮንቪንቲቮ <i>convincente</i>	persuaded ድክኩል, ርቱዕ, ኮንቪንቶ • he was persuaded to do the right thing ንስሱ ነበረ ድክኩል/ርቱዕ/ ኮንቪንቶ ናብ ገበረ እታ ቅንዕቲ ነገር
117	to plant ተኸለ, (መታክል) ሸኸለ	plant ተኸለ/ፈልሲ/ፋብሪካ •all plants need light and water <i>tutte</i> ኩልለን አታኸልቲ አልለወን	plantation ፕላንታቲዮን <i>piantazione</i>	planted ትኸል, ሸኸል

		<p>ግድዲ ናይ ብርሃን እውን ማይ <i>le piante hanno bisogno di luce e acqua</i></p> <ul style="list-style-type: none"> •there are few Italian plants in Eritrea አልለዋ ሓዲት ኢጣልያውያን ኢታኸልቲ (ትካካናት) ኣብ ኦርትራ <i>ci sono pochi impianti italiani in Eritrea</i> 	<ul style="list-style-type: none"> •an estate on which crops such as coffee, sugar, and tobacco are cultivated by resident labor. <p>Sugar and tobacco plantations were established in the 17th century, worked by imported African slaves.</p>	
118	<p>to popularise መለሰ/ገበረ ፖፖላሪ •cause (something) to become generally liked. his books have done much to popularize the sport <i>Synonyme:</i> make popular, make fashionable, market, publicize, hype.</p>	<p>popularity ፖፖላሪታ popularity • አጥረዩ, ነገደ, ረብሐ, ተበልጸጸ (በልጸጸ) ፖፖላሪታ to gain popularity</p>	<p>popular ፖፑላሪ <i>popolare</i>, ፍቱው, ደኑቕ • popular culture ፖፑላሪ/ር ኩልቱራ, •popular music ፖፑላሪ/ር ሙሲክ,</p>	
119	to quicken ቀልጠፊ, ፈጠነ	quickness ቅልጣፊ	quick ቅልጠፍ	quickly ብቅልጠፍ
120	to redden ቀይሐ (ቀሐኑ)	redness ቀይ(ይ)ሐ	red ቀይዩሕ	redden ቅዩሕ
121	to represent ወክከለ ወይ ተወክከለ	representation ትውክልቲ ወይ ወክላ • the presentation of women in the congress እታ ት/ወ ናይ አንስቲ ኣብ እቲ አኸባ	representative ወክኪል, ምስለኒ, ትምሳል	represented ውክኩል • he was represented by, in, as ንስሱ ነበረ ውክኩል ብ, ኣብ, ከም
122	to sadden ሓዘነ, ጉህዩ	sadness ሓዘን, ትካካዘ	sad ሕዙን, ትካካዘ	sadly ብሕዙን, ብትካካዘ
123	to secure አረግጸ, እቕምመጠ ናብ እቲ ርጉጽ	security ርግጽንነት, ሲኩሪዝዘ <i>sicurezza</i> •UN security council ሕብረት ናዝዮኒ/ሀገራት ርግጽንነት ምክር •Food security ምግብ ርግጽንነት	secured ርጉጽ <i>assicurato</i>	securely ኣብ ርጉጽ ስርዓት/አግገባብራ ዕልሊ.
124	to see ረአየ	sight ርአየት		seen ርአይ
125	to select ሰለዝዮናሪ <i>selezionare</i> , (to choose) መረጸ, ሓረየ, ለለየ, መለመለ, ቀብቀበ	selection ሰለዝዮና <i>selezione</i>	selective ሰለትቲቮ <i>selettivo</i>	selected ሰለዝዮናቶ <i>selezionato</i>

126	to slope ዝንበለ, ዘበለ, ቀነሂ, ኣንጠጠወ ...	slope ዝንበለ, ኢንክሊናዥዮኒ, ስሎፕ, ፐንደንዝ <i>pendenza</i> • a surface of which one end or side is at a higher level than another; a rising or falling surface.		
127	to smell ፊፍብለ, ኣሸጎጎተተ (ሸጎጎተተ)	smell ሸጎጎታ, መዐዛ, ጨና		smelled ሸጎጎቱት ...
128	to structure ስትሩትቱራሪ <i>strutturare</i> •construct or arrange according to a plan; give a pattern or organization to. <i>Synonyme:</i> arrange, organize, design, shape, construct, build, put together	structure ስትሩትቱራ <i>struttura</i> , (of the human body) መሸኸከል	structural ስትሩትቱራል <i>strutturale</i>	structured ስትሩትቱራቶ <i>strutturato</i> •the game is structured so that there are five ways to win እቲ ጸወታ እዩ ስትሩትቱራቶ ምእንቲ እዙይ ኣልለወ. ሰለስተ ኣግገባብራታት ናብ ኣሸንነፈ.
129	to thank ኣመስገኒ, ሞሳመለሰ	thanks (pl.) ምስጋና, ሞሳ		thanked ምስገን, ሞሳምሉስ
130	to think ሐሰበ • to think hard ሐሰበ ናብ ነዊሕ <i>pensare a lungo</i> .	thought ሐሳብ, ሐሰቦት • want of thought ሰኣን ሐሳብ	thinking ሐሳቢ • man is a thinking animal እቲ ሰብ እዩ ሐዶ ሐሳቢ እንስሳ	thought ሐሰብ
131	to unite ሐበረ, ተዋሐደ, ደረገ •we were called to unite ንሕና ነበርና ጽወዓት ናብ ሐበረ/ተዋሐደ/ደረገ	unity ሐብረት, ኣንድንነት •unity in diversity ሐብረት ኣብ ዲቨርሲታ/ፍልላይ •unity is strength ሐብረት ኢዩ ብርትዕ/ኣይሊ •unity of command ሐብረት ናይ ትእዛዝ/ኮማንዶ		united ሐቡር, ድኅግ united front ሐቡር ገምበር (ግምባር)
132	to vote ተመባዕ, ሸታረ <i>votare</i> •to vow one's life to God ተመባጽዕ እታ ናቱ ሕይወት ናብ እዝጊ <i>votare la propria vita a Dio</i>	vote መብጽዓ <i>voto</i> voter ተመባጻዒ <i>elettore, votante</i>		voted ትምብጺዕ/ሸታቶ <i>votato</i> • they voted against the resolution ኣልለዎም ትምብጺዕ/ሸታቶ ኣንጻር/ኮንትሮ ቀጎርጺ ፍቓድ <i>hanno votato contro la risoluzione</i>
133	to write ጸሐፊ, ወርረቐ •to write a letter ጸሐፊ ሐንቲ ደብዳቤ/መልእኽቲ/ወረቐት/ለትተር	writing ጽሕፈት •concentration on reading, writing and arithmetic ኮንሸንትራዥዮኒ ልዕሊ እታ ንባብ, ጽሕፈት እውን ኣሪትመቲካ <i>concentrazione sulla lettura, scrittura e aritmetica</i>		written ጽሑፍ

134	to yoke ጸመደ, ማረኘ	yoke አርዑት, መስገደል		yoked ጸመድ, ማረኘን
135				

Eyob Ghebreziabhier Bein
 eyebright@bluewin.ch
 Gizie-Lewti.com
 Swiss
 October 06, 2016